

1. ምን ዓይነት ስራ እና የስራ ቦታ ሁኔታ ማግኘት ይፈልጋሉ?
2. ሌሎች የDVR ስብሰባዎችን እና/ወይም በዚህ ቅጽ ላይ እንዲያግዙት (ለምሳሌ ጓደኛ፣ የቤተሰብ አባል፣ የሙብት ተሟጋች፣ የሕግ አማካሪ፣ አስተማሪ ወይም ሌሎች የVVR አማካሪ ከሌላ ፕሮግራም) መጋበዝ ይፈልጋሉ?
3. የማህበራዊ ዋስትና ጥቅማጥቅም የሚያገኙ ከሆነ፣ ስለእነሱና እንዴት ወደ ስራ በመሄድ ተጽህኖ ሊደረግባቸው እንደሚችል የበለጠ መማር ይፈልጋሉ?
4. ወደ ስራ ሲሄዱ፣ ራስዎን እና/ወይም ቤተሰብዎን ለመርዳት ለወራዊ ባጀትዎ ምን ያህል ገንዘብ ይፈልጋሉ?
5. የዚህ ስራ ቅጥር ግብ በአካባቢዎ ባለው <b>ፈላጎት</b> መሠረት መሆኑን የሚያሳይ የስራ ገበያ መረጃ ይግለጹ።  <b>ፍላጎት</b> የሌለ ከሆነ፣ በዚህ መስክ በስራ ለመቀጠር እንድልዎ ሰፊ እንዲሆን ማድረግ የሚችል ምንን ታሳቢ አደረጉ (ለምሳሌ፣ የተለየ የስራ ልምድ፣ ኢንተርኔሽንል፣ በስራ ላይ ስልጠና፣ ዝውውር)?
6. ከፊተኛ እምቅ ፈላጎት ባላቸው ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ምን ዓይነት ስራዎችን ታሳቢ አድርገዋል (ለምሳሌ እንዴ ኮምፕዩተር ሳይንስ፣ የጤና እንክብካቤ፣ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነርንግና ማትስ)?
7. ለስራ ቅጥርዎ ግብ በተለየ ለኢንዱስትሪ የሚያስፈልጉ መስፈርቶች ምን አሉልህ (ለምሳሌ፣ ልዩ ሴርትፊኬቶች፣ የፈቃድ መስፈርቶች፣ የመድኃኒት ምርመራ፣ የተለየ ልምድ፣ ወዘተ)?
8. እንዴ አንድ የቅጥር ሁኔታ የስራ ቅጥርዎ ግብ የጃርባ ሁኔታን ያጣራል? <input type="checkbox"/> አዎ <input type="checkbox"/> አይደለም <b>አዎ</b> ከሆነ፣ DVR የጃርባ ሁኔታ ማጣራቱ ተጠናቆ እርስዎ ከተለየው ስራ እንዳይገለሉ ማረጋገጥን ይፈልጋል።
9. እባክዎን የስራ ቅጥር ግብዎን የሚደግፍ ግምገማ ይግለጹ (ለምሳሌ፣ የስራ ፈተና፣ በጎ ፈቃደኝነት ወይም ትምህርት ቤትን መሠረት ያደረጉ ልምዶች፣ ስራን የማዳበር ትምህርት፣ ወዘተ)?
10. ፈቃደኝነት ሴርትፍቶችን ጨምሮ የትምህርትዎንና የስልጠና ታሪክዎን ይግለጹ።
11. ስራን ከመፈለግዎና ከምደባ በፊት ለDVR ለማጋራት የሚፈልጉት የተለዩ ማህላዊ እሴቶች፣ ልምዶች እና/ወይም የሚመርጡት ቋንቋ ይኖርታል?
12. አንድን ስራ ለማግኘትና ለማቆየት ያለፉትን ስኬቶችዎንና ተግዳሮቶችዎን (ለምሳሌ እንዴ የስራ ታሪክ፣ በስራ ቅጥር ክፍተቶች፣ የሚሸጋገሩ ክህሎት፣ የበጎ ፈቃደኝነት ልምዶች፣ ወዘተ)?
13. ይህንን የቅጥር ግብ ተገቢ የሚያደርግ የግል ጥንካሬዎችዎን ይግለጹ።
14. የስራ ቅጥርዎ ዕቅድ ልደግፍ የሚችል የግልዎ ሀሴቶችን (ለምሳሌ ቤተሰብና ማህበራዊ ድጋፎች፣ ትራንስፖርተሽን፣ ወዘተ)።
15. ለስራ ቅጥር ከአካል ጉዳተኝነት/ውስንነት ጋር የተገኙት እንቅፋቶችዎን (ለምሳሌ የመንቀሳቀስ ስጋቶች፣ ለረጅም ጊዜ የመቆም ችግሮች፣ ከሌሎች ጋር የመላመድ ማስታወስ፣ አድስ መረጃዎችን/ስራዎችን ለመማር መቸገር) ይግለጹ።

16. በአሁኑ ጊዜ ከአካል ጉዳተኝነት/ውስንነት ጋር የተገናኙ እንቅፋቶችዎን እንዴት እንደሚቋቋሙ (ለምሳሌ፡ ምክር፣ አካላዊ ተራፒ፣ የሙያዎች ስልጠና፣ የድጋፍ ቡድን) ይግለጹ፡

17. ከአካል ጉዳተኝነት/ውስንነት ጋር ያልተገናኙ ተጨማሪ ማንኛውንም የስራ ቅጥርዎ እንቅፋቶችን (ለምሳሌ፡ የልጅ እንክብካቤ፣ የሚሰራ የመልክት አድራሻ/ኢሜል/ስልክ ማጣት፣ የወንጀል ታሪክ፣ ትራንስፖርተሽን፣ የመኖሪያ ቤት፣ የምግብ ድጋፍ፣ ወዘተ)፡

**18. የስራ ቅጥር ግብዎን ለመድረስ ምን ምን አገልግሎቶችን እፈልጋለሁ ብሎ ያስባሉ?**

የአገልግሎቶች ዓይነቶች	ይግለጹ
<b>ደጋፊ ቴክኖሎጂ (AT)</b> (ለምሳሌ የስራ ቦታ ግምገማ፣ የተለየ ኮምፕዩተር/ሶፍትዌር፣ የAT ቁሳቁሶችን እንዴት እንደሚጠቀሙ ወዘተ)	
<b>ራስን ችሎ መኖር (IL)</b> (ለምሳሌ ስልጠናን መበጀት፣ መርዓ-ግሮችን፣ አጣጣሪ/የየቀን የኑሮ ፍላጎቶችን፣ የጊዜ ጠቃቀምን እንዴት እንሚይዙ መማር ወዘተ)	
<b>የሰግል ድጋፍ አገልግሎቶች (PAS)</b> (PAS አካል ጉዳተኝነት/ውስንነት ላለባቸው ሰዎች፣ የአህምሮ ጤና ያለባቸው እና ከዕለት ዕለት የኑሮ ተግባራቶቻቸው ጋር በተገናኙ ሌሎች የጤና እንክብካቤ ፍላጎቶች ላላቸው በጤና እንክብካቤ ባለሙያ የሚቀርቡ አገልግሎቶች ናቸው።)	
<b>የተደገፈ የስራ ቅጥር (SE)</b> (SE ምናልባት ስራ ለማግኘትና በስራ ለመቆይት ሰፊ ድጋፍ የሚሹ እና/ወይም የአካል ጉዳት/ውስንነታች የከፋ በመሆኑ ምክንያት በስራቸው ለመቀጠል በስራ ላይ ድጋፍ የሚሹ።)	
<b>የሽሽግግር አገልግሎቶች (TS)</b> (TS ለተማሪዎች ወይም የአካል ጉዳተኝነት/ውስንነት ላለባቸው፣ ዕድሜያያቸው ከ14-24 ለሆኑ፣ የIEP / 504 ዕቅድ ስብሰባዎችን ጨምሮ የሚደረጉ አገልግሎቶችና ድጋፎች ናቸው።)	
<b>ሌሎች አገልግሎቶች</b> (ለምሳሌ፡ ሙያዊ ምክር/ምሪት፣ ስልጠና፣ ቃለ-መጠይቅ/የስራ ልብስ፣ መሳሪያዎች፣ የትራንስፖርት ድጋፍ፣ ፈቃድ/ሴርትፊኬት የመስጠት፣ የማህበራዊ ዋስትና ጥቅማጥቅሞች ማቀድ፣ ወዘተ።)	

19. ስለ ለመፈለግ በሚዘጋጁበት ጊዜ፣ ከሚከተሉት ውስጥ በማንኛውም ነገር ድጋጅ ይፈልጋሉ?

<input type="checkbox"/> የማመልከቻ ድጋፍ	<input type="checkbox"/> የቃለ-መጠይቅ ዝግጅት	<input type="checkbox"/> በስራ ልምድ ማስረጃ ላይ ለመስራት አንድ ለአንድ መገናኘት
<input type="checkbox"/> የማመልከቻ ደብዳቤዎች	<input type="checkbox"/> ስራ ፍለጋ	<input type="checkbox"/> በአንላይን ስራ መፈለግ
<input type="checkbox"/> የስራ ኢሜሉ ርዕስ	<input type="checkbox"/> ማስተር ማመልከቻ	

ወዴ ስራ ምንጮች መምራት (ለምሳሌ፡ በተከታታይ ስራ ማደን፣ መሠረታዊ የኮምፕዩተር ክህሎቶች፣ የማይክሮሶፍት ስልጠና፣ ኤክስ-አፌንደር አገልግሎቶች፣ የበላይ ሠራተኛ አገልግሎቶች፣ የወጣት አገልግሎቶች)

ሌላ፡

20. የስራ ቅጥርዎን ግብ የሚደግፍ ማንኛውንም ተጨማሪ መረጃ ይግለጹ፡

21. የአርሰዎ የተለየ የስራ ቅጥር ግብ ከጥንካሬዎችዎ፣ ከሀብቶችዎ/ንብረቶችዎ፣ ቅድሚያ ከሚሰጡዎቸው ነገሮች፣ ካሉት ስጋቶችዎ፣ ከችሎታዎችዎ፣ ከአቅምዎችዎ፣ ፍላጎቶችዎ፣ እና በዕውቀት ላይ የተመሰረተ ምርጫዎ ጋር የሚስማማ መሆን አለበት።

**የተለየ የስራ ቅጥር ግብ፡**